

16^ኛ አመት ቁጥር 16
16th Year No 16



ባህር ዳር ግንቦት 4 ቀን 2003 ዓ.ም
Bahir Dar 12th of May, 2011

**በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፑብሊክ
የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ምክር ቤት
ዝክረ-ሕግ
ZIKRE-HIG**

**OF THE COUNCIL OF THE AMHARA NATIONAL REGIONAL STATE
IN THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA**

የአንዱ ዋጋ ብር <u>9.25</u> Price	በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ምክር ቤት ጠባቂነት የወጣ	ISSUED UNDER THE AUSPICES OF THE COUNCIL OF THE AMHARA NATIONAL REGIONAL STATE	የፖ.ሣ.ቁ 312 P.o. Box
------------------------------------	---	--	---------------------------

<p>ማውጫ ደንብ ቁጥር 82/2003 ዓ.ም በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ህዝባዊ ድጋፍ አሰጣጥና አስተባባሪ ምክር ቤት ማቋቋሚያ ደንብ</p>	<p>CONTENTS Regulation No.82/2011 The Grand Ethiopian Renaissance Dam Construction Public Support Mobilizing and Coordinating, Council Establishment Regulation, in the Amhara National Regional State.</p>
---	---

ደንብ ቁጥር 82/2003 ዓ.ም
በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የታላቁ
የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ የሚያስፈልገውን
ህዝባዊ ድጋፍ አሰጣጥና አስተባባሪ ምክር ቤት
ለማቋቋም የወጣ ክልል መስተዳድር ምክር ቤት
ደንብ

Regulation No 82/2011
A COUNCIL OF THE REGIONAL GOVERNMENT
REGULATION ISSUED IN THE AMHARA
NATIONAL REGIONAL STATE TO ESTABLISH
THE PUBLIC SUPPORT MOBILIZING AND
COORDINATING COUNCIL NECESSARY FOR
THE CONSTRUCTION OF THE GRAND
ETHIOPIAN RENAISSANCE DAM

በአባይ ወንዝ ላይ የሚሠራው ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ሙሉ በሙሉ እንዲከናወን የታቀደው የሀገር ውስጥ ድጋፎችንና የምልዓተ-ህዝቡን ጥረት በመጠቀም ስለሆነ፡

ይህንኑ ሁለንተናዊ ጥረት በአደረጃጀት ለመደገፍና አሠራሩን ተጠያቂነት ያለበት ለማድረግ ይቻል ዘንድ የኢ.ፌ.ዲ.ሪ የሚኒስትሮች ምክር ቤት በአገር አቀፍ ደረጃ ራሱን የቻለና ህጋዊ ሰውነት ያለው ብሔራዊ ምክር ቤት በህግ ያቋቋመ በመሆኑ፤

ይህንኑ ይፋ ባደረገው የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር 244/2003 ዓ.ም አንቀጽ 7 ንዑስ አንቀጽ (1) ሥር እንደተመለከተው በብሔራዊ ደረጃ የተሠየመው ምክር ቤት በክልላዊ መንግሥታት እና በበታች የአስተዳደር ዕርከኖቻቸው ጭምር የሚደራጁ አካላት የሚኖሩት በመሆኑ፤

ይህንኑ መነሻ በማድረግ ብሔራዊ ክልላችን በሚታቀፍበት የአባይ ተፋሠሥ ውስጥ ለሚገነባው ለዚህ ግድብ ግንባታ የሚያስፈልገውን የፋይናንስ፣ የቁሳቁሥና የህሊና ድጋፍ ከክልሉ ነዋሪ ህዝብም ሆነ ከሀገር ውስጥና ከውጭ ከሚገኙ ተወላጆች በማሰባሰብ ላይ አተኩሮ የሚሠራና ብሔራዊ ምክር ቤቱን የሚያግዝ ክልል አቀፍ አደረጃጀት በህግ መሰየምና ዝርዝር ተግባርና ሀላፊነቱን በግልፅ መደንገግ አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ፤

WHEREAS, the Construction of the Grand Ethiopian Renaissance Dam which is to be built on the Abay River has been planned to be fully accomplished by using the domestic support and the effort of the general public;

WHEREAS, the Council of Ministers of the FDRE has established a National Council by law, having its own autonomy and personality, at the national level, in order to be able to organizationally support this multi-faceted endeavor as well as get it implemented with accountability thereof;

WHEREAS, as specified under Article 7 sub Article (1) of the Council of Ministers Regulation No 244/2011, which has officiated same, the Council designated at the National level shall have subordinate organs to be established in the Regional states as well as their Administrative tiers;

WHEREAS, taking this initial start on board, it has become imperative to designate a region-wide structure that works emphatically on the collection of the financial, material, and moral support from the people residing in the region as well as Ethiopians living at home and abroad necessary for the dam to be constructed in the Abay basin, wherein our national regional state is embraced, and thereby assists the National Council as well as clearly stipulate its specific duties and responsibilities by law;

የአማራ ክልል መስተዳድር ምክር ቤት በተሻሻለው የብሔራዊ ክልሉ ህገ መንግሥት አንቀጽ 58 ንዑስ አንቀጽ (7) እና በአስፈጻሚ አካላት እንደገና መቋቋሚያና ሥልጣንና ተግባራት መወሰኛ አዋጅ ቁጥር 176/2003 ዓ.ም አንቀጽ 35 ድንጋጌዎች ሥር በተሰጠው ሥልጣን መሠረት ይህንን ደንብ አውጥቷል።

NOW, THEREFORE, the Council of the Amhara National Regional Government, pursuant to the powers vested in it under the provisions of Art. 58 Sub-Art.(7) of the Revised Regional Constitution and Art. 35 of the Executive Organs' Reestablishment and Determination of their Powers and Duties Proclamation No 176/2010, hereby issues this regulation.

1. አጭር ርዕስ

ይህ ደንብ "በአማራ ብሔራዊ ክልል የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ድጋፍ አሰጣጥና አስተባባሪ ምክር ቤት ማቋቋሚያ ክልል መስተዳድር ምክር ቤት ደንብ ቁጥር 82/2003 ዓ.ም" ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል።

1. Short Title

This regulation may be cited as "The Grand Ethiopian Renaissance Dam Construction Public Support Mobilizing and Coordinating Council of the Amhara National Regional State Establishment, Council of the Regional Government Regulation No 82/2011".

2. ትርጓሜ

በዚህ ደንብ ውስጥ "ህዝባዊ ድጋፍ" ማለት በአባይ ወንዝ ላይ ለሚሠራው ለታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ሥራ መሳካት የክልሉ ህብረተሠብ በግልም ሆነ በጋራ የሚያበረክተው የጥሬ ገንዘብ፣ የዓይነትም ሆነ የጉልበት አስተዋፅኦ ሲሆን እንደተገቢነቱ በተደራጀ መንገድ የሚገለፁ የሞራል ድጋፎችንና ሌሎች ማበረታቻዎችን ይጨምራል።

2. Definition

In this regulation, "Public Support" shall mean individual or collective contribution of the region's community, made available in cash, in kind or through labor, for the successful accomplishment of the Grand Ethiopian Renaissance Dam to be built on the Abay River; and may include, as deemed appropriate, moral assistance and other encouragements to be demonstrated in an organized manner.

3. ስለመቋቋምና ተጠሪነት

1. በአማራ ብሔራዊ ክልል የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ሥራ ህዝባዊ ድጋፍ አሠባሳቢና አስተባባሪ ምክር ቤት ከዚህ በኋላ "ምክር ቤቱ" እየተባለ የሚጠራ አካል በዚህ ደንብ ተቋቁሟል።
2. የምክር ቤቱ ተጠሪነት ለብሔራዊ ክልላዊ መንግስቱ ርዕሰ መስተዳድር ይሆናል።
3. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (1/ ሥር የተቋቋመው ክልል አቀፍ ምክር ቤት በኢ.ፌ.ዲ.ሪ ሚኒስትሮች ምክር ቤት አማካኝነት ለተመሳሳይ ዓላማ ከተደራጀው ብሔራዊ ምክር ቤት ጋር በቅርብ ይሠራል።

4. ዓላማዎች

ምክር ቤቱ በዚህ ደንብ መሠረት የሚከተሉት ዓላማዎች ይኖሩታል፡-

1. በገጠርም ሆነ በከተማ የሚገኘው መላው የክልሉ ነዋሪ ህዝብ ለታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግንባታ የሚያደርገው ሁለገብ ተግትፎ ተጠናክሮ እንዲቀጥል የሚያስችሉ ምቹ ሁኔታዎችን መፍጠር፤
2. ይህንኑ መነሻ በማድረግ የህብረተሠቡን የቁጠባ ባህል ማዳበርና በራስ የመተማመን መንፈስ ማጎልበት፤

3. Establishment and Accountability

1. A body is hereby established, under this regulation, in the form of a Public Support mobilizing and Coordinating Council, hereinafter , referred to as “the Council” for the Project of the Grand Ethiopian Renaissance Dam, in the Amhara National Regional State.
2. The Council shall be accountable to the Head of government of the Amhara National Regional State.
3. The region- wide council established under sub-Art. (1) of this Article hereof, shall work closely with the National Council organized by the Council of Ministers of the FDRE for similar objectives.

4. Objectives

The Council shall, pursuant to this regulation, have the following objectives:

1. To create suitable conditions enabling the strengthened continuance of the multi-dimensional participation to be availed by the overall populace inhabiting in the region, be it in rural or urban areas, for the construction of the Grand Ethiopian Renaissance Dam;
2. To enhance, on this initiation, the saving culture of the community and thereby strengthen the spirit of its self reliance;

3. በግድቡ ሥራ መነሻና በዘላቂ ጥቅሞቹ ዙሪያ ጉዳዩ በሚመለከታቸው ወገኖችና በህብረተሰቡ ዘንድ የጠራ ግልፅነት ኖሮ ሳይንሳዊ አመለካከት እንዲያዝና የላቀ ብሔራዊ መግባባት እንዲሠፍን መሥራት።

3. To work for the prevalence of an utmost national consensus on the basis of a scientific outlook to be held having a standard clarity on the part of the community and the stakeholders concerned, as to the initial purpose of the dam project and the sustainable benefits therefrom.

5 ስለምክር ቤቱ ተዋፅኦና የአባላት ጥንቅር

5 Constitution of the Council and its membership Composition

1. ምክር ቤቱ ከሚከተሉት አባላት ተወጣጥቶ የሚሠየም ይሆናል፡-

1. The council shall be designated having been drawn from among the following members:

ሀ. ለሥራው ቅርበት ያላቸው የብሔራዊ ክልሉ መስተዳድር ምክር ቤት አባላት፤

A. Members of the Council of the National Regional Government closer to the duty;

ለ. የዞንና የብሔረሰብ ዞን ዋና አስተዳዳሪዎችና የዋና ዋና ከተሞች ከንቲባዎች፤

B. Chief Zonal and Nationality Zonal Administrators as well as Mayors of principal cities;

ሐ. የክልሉ ንግድና ዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት ሊቀመንበር ወይም ተወካይ፤

C. Chairperson or representative of Regional Trade and Sectoral Associations' Council;

መ. የዋና ዋና ኃይማኖቶች መሪዎችና ተዋቂ የማህበረሰብ ተጠሪዎች፤

D. Leaders of the main religions and prominent community representatives;

ሠ. የህዝባዊያን ማህበራት አመራሮች ወይም ተወካዮች እና ታዋቂ ግለሰቦች፤

E. Leaders or representatives of mass associations and prominent personalities;

ረ. የሙያ ማህበራት ተወካዮች።

F. Representatives of professional associations.

2. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (1) ሥር የተደነገገው ቢኖርም የምክር ቤቱ አባላት ቁጥር ከ50 የዘለለ አይሆንም።

2. Notwithstanding the provision of sub Art./1/ of this Article hereof, the number of members of the council may not exceed fifty.

6 ስለምክር ቤቱ አመራርና ተጠሪነት

1. ምክር ቤቱ የራሱ ነጋዘደንትና ፀሐፊ ይኖሩታል።
2. የምክር ቤቱ ነጋዘደንት የብሄራዊ ክልላዊ መንግስቱ ርዕሰ መስተዳድር ወይም በእሱ የሚሰየም ተወካይ ይሆናል።
3. የምክር ቤቱ ፀሐፊ ለሥራው ቅርበት ካላቸው የብሄራዊ ክልላዊ መንግስቱ ተወካዮች መካከል በርዕሰ መስተዳድሩ አማካኝነት ተመርጦ የሚሰየምና ከመደበኛ ሥራው በተጨማሪ ይሄው ኃላፊነት የሚሰጠው ሰው ይሆናል።
4. የምክር ቤቱ ፀሐፊ ተጠሪነት ለነጋዘደንቱ ይሆናል።

7 ስለምክር ቤቱ ጽሕፈት ቤት

1. ምክር ቤቱ የዕለት ከዕለት ሥራውን የሚያከናውንበትና በዚህ ደንብ መሠረት ህጋዊ ሰውነት ያለው የራሱ ጽ/ቤት ይኖረዋል።
2. የጽ/ቤቱ መደበኛ አድራሻ የክልሉ መንግስት ርዕሰ ከተማ ይሆናል።
3. ጽ/ቤቱ በምክር ቤቱ ፀሐፊ የሚመራ ሲሆን እንደአስፈላጊነቱ ረዳት ዳይሬክሮችና ደጋፊ ሠራተኞች ይኖሩታል።

6 Leadership and Accountability of the Council

1. The council shall have its own president and secretary.
2. The president of the council shall be the Head of the National Regional Government or a representative designated by him.
3. The Secretary of the council shall be designated by the Head of Government from among the representatives of the National Regional State closer to the duty and be entrusted with this responsibility in addition to his permanent office.
4. The secretary of the council shall be accountable to the president.

7. Office of the Council

1. The council shall have an office of its own in which to perform its day-to-day activities and one conferred with legal personality pursuant to this regulation.
2. The principal residence of the office shall be in the capital city of the Regional State.
3. The office shall, having been directed by the secretary of the council, have assistant directors and support employees, as may be necessary.

4. የረዳት ዳይሬክተሮች ቅጥርና ምደባ በፀሐፊው ተከናውኖ በምክር ቤቱ መፅደቅ ይኖርበታል።

4. The recruitment and assignment of assistant directors shall be undertaken by the secretary and approved by the council.

8 የምክር ቤቱ ሥልጣንና ተግባር

8 Powers and Duties of the Council

ምክር ቤቱ በዚህ ደንብ መሠረት የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፡-

The council shall, pursuant to this regulation, have the following powers and duties:

1. በዚህ ደንብ አንቀጽ 4 ሥር የተመለከቱትን ዓላማዎች ለማሳካት የሚረዱ ልዩ ልዩ መርሐ ግብሮችንና ኘሮጀክቶችን ለመንደፍ የሚያስችሉ ሀሳቦችን ያመነጫል፤ በጉዳዩ ዙሪያ የክልሉን መንግሥት ያማክራል፤

1. Initiate proposals which may be enabling to formulate various programs and projects that may assist the successful accomplishment of those objectives stated under Art.4 of this regulation hereof and advice the Regional Government with regard to the matter;

2. ከሚመለከታቸው የክልሉ መንግሥት አካላት ጋር በመመካከር መላው ህብረተሠብ ለግድቡ ሥራ በሚያስፈልገው ህዝባዊ ድጋፍ አሰጣጥና በገጽታ ግንባታ ዙሪያ ንቁ ተሳትፎ እንዲኖረው ይቀሰቅሳል፤ ያበረታታል፤

2. Agitate and henceforth encourage, in consultation with the concerned bodies of the regional government, the whole community on the collection of the necessary public support and thereby image building towards the construction of the dam;

3. በግድቡ ግንባታ ከሚገኘው ተሞክሮ በመነሳት የክልሉ ተወላጆችና ሌሎች የልማቱ ደጋፊዎች በሁሉም የአገር ግንባታ መስኮች ሁለንተናዊ ተሳትፎቸውን እንዲያጠናክሩ ያበረታታል፤

3. Encourage, on the basis of the experience to be obtained from the construction of the dam, the natives of the region and other development supporters to strengthen their overall participation in all aspects of the national endeavor;

4. ከሚመለከታቸው የመንግሥት አካላት

- ጋር በመተጋገዝ በዚህ ደንብ አንቀጽ 4 ሥር የተመለከቱትን ዓላማዎች ለማሳካት የሚያስፈልጉ የህዝብ ግንኙነት ሥራዎችን ያስተባብራል፤
- 5. የህብረተሰቡ የቁጠባ ባህል እንዲዳብር በልዩ ልዩ ዘዴዎች ያስተምራል፤ ይመክራል፤
- 6. ግድቡ በሚገነባበት ተፋሰስ ውስጥ የተፈጥሮ ሃብት ልማትና እንክብካቤ ሥራዎች በስፋትና ያለማቋረጥ እንዲከናወኑ ያበረታታል፤
- 7. የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴውን ዕቅድና ሪፖርት ይመረምራል፤ ያፀድቃል፤
- 8. በምክር ቤቱ ነገረደንት አማካኝነት ስለእንቅስቃሴዎቹ በየጊዜው ለብሔራዊ ምክር ቤቱ ግብረ መልስ ይሠጣል፤
- 9. የበታች ምክር ቤቶችን እንቅስቃሴ በቅርብ ይከታተላል፤ ድጋፎችን ይሠጣል፤
- 10. በፀሐፊው አማካኝነት ተከናውኖ የሚቀርብለትን የረዳት ዳይሬክተሮች ቅጥርና ምደባ ተቀብሎ ያፀድቃል፤
- 11. ዓላማዎቹን ከግብ ለማድረስ የሚረዱ ሌሎች ተዛማጅ ተግባራትን ያከናውናል።

- 4. Coordinate the public relation activities desired for the attainment of the objectives laid down under Art. 4 of this regulation, in collaboration with the concerned governmental bodies;
- 5. Preach and advice the community in various ways so that it would develop the culture of saving thereof;
- 6. Encourage the activities of the natural resource development and preservation, in the basin, wherein the dam is to be constructed, which should be undertaken widely and in uninterrupted manner;
- 7. Examine and approve the plans and reports of the executive committee;
- 8. Submit regular feedbacks on its activities to the National Council through its own president;
- 9. Closely follow-up the activities and render support to the subordinate councils;
- 10. Receive and approve the recruitment and assignment of assistant directors carried out and submitted to it by the secretary thereof;
- 11. Perform such other related activities as may assist the fulfillment of its objectives.

9 ስለበታች ምክር ቤቶች

ምክር ቤቱ በሁሉም የክልሉ ዞኖችና የብሔረሰብ፣ የወረዳ፣ የከተማና የቀበሌ አስተዳደሮች ውስጥ ለየዕርክኑ የሚመጡ የበታች አደረጃጀቶች ይኖሩታል። ዝርዝሩ ይህንን ደንብ ለማስፈፀም በሚወጣ መመሪያ ይደነገጋል።

10. ስለምክር ቤቱ ሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ

1. ምክር ቤቱ ከ7 የማያንሱና ከ9 የማይበልጡ አባላትን የሚያካትት የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ያደራጃል።
2. የእጩ ሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባላቱ ዝርዝር በፕሬዚደንቱ አማካኝነት ለምክር ቤቱ ቀርቦ የሚፀድቅ ይሆናል።
3. የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴው ተጠሪነት ለምክር ቤቱ ሲሆን ምክር ቤቱ በማይሠበሠብበት ወቅት ለፕሬዚደንቱ ይሆናል።

11. ስለስራ አስፈጻሚ ኮሚቴው ሥልጣን

የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴው የምክር ቤቱ ቋሚ ወኪል ሆኖ የሚያገለግል ሲሆን በዚህ ደንብ መሠረት የሚከተሉት ዝርዝር ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፡-

1. የምክር ቤቱን ውሳኔዎች መሠረት በማድረግ በዚህ ደንብ አንቀጽ 4 ሥር የተመለከቱትን ዓላማዎች ለማስፈፀም

9. Subordinate Councils

The council shall have subordinate organizational setups compatible with the hierarchy pertaining to Zonal and Nationality, Woreda, Urban and Kebele administrations in the region. Details shall be provided for in the directive issued to execute this regulation.

10 Executive Committee of the Council

1. The council shall organize an executive committee comprising members not less than 7 and not exceeding 9.
2. The specific list of the candidate executive committee members shall be submitted by the president to and approved by the council.
3. The executive Committee shall be accountable to the council; provided, however, that it may be accountable to the president, where the council is not in session.

11. Powers of the Executive Committee

The executive committee shall, being assigned to serve as the permanent representative of the council, have the following specific powers and duties in accordance with this regulation:

1. Design, on the basis of the decisions of the council, concrete programs and projects pertaining to the coordination and collection

የሚረዱ ተጨባጭ የድጋፍ ማሰባሰቢያና ማስተባበሪያ መርሐ ግብሮችንና ነገሮጀክቶችን ይነድፋል፤ በምክር ቤቱ ሲፀድቁም በሥራ ላይ እንዲውሉ ያደርጋል፤

2. የታላቁ የህዳሴ ግድብ ሥራ ሲጠናቀቅ በምክር ቤቱ አስተባባሪነት በመከናወን ላይ የሚገኙትን የህዝብ ተሳትፎ መግለጫ መርህ ግብሮችና ፕሮጀክቶች ለአልሌ መንግሥት አቅርቦ በማስወሰን አግባብነት ላላቸው የመንግሥት መሥሪያ ቤቶች ያስተላልፋል፡፡

3. ህዝባዊ ድጋፉን በቀጣይነት ለማሰባሰብ አስፈላጊ ሆነው የሚያገኛቸውንና በምክር ቤቱ የሚሰጡትን ሌሎች ተዛማጅ ተግባራት ያከናውናል፡፡

12 የፕሬዚደንቱ ሥልጣንና ተግባር

የምክር ቤቱ ፕሬዚደንት በዚህ ደንብ መሠረት የሚከተሉት ዝርዝር ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፡-

1. በዚህ ደንብ አንቀጽ 8 መሠረት ለምክር ቤቱ የተሰጡት ሥልጣንና ተግባራት በአግባቡ መፈፀማቸውን በበላይነት ይቆጣጠራል፤

2. የምክር ቤቱንና የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴውን ስብሰባዎች ይጠራል፤ ይመራል፤

of support that may assist the execution of those objectives stated under Art. 4 of this regulation and thereby cause the implementation of same upon approval thereof;

2. Transfer those programs and projects in the expression of public participation being carried out under the coordination of the council to the appropriate governmental offices pursuant to the submission to and decision of the Regional government, at the time when the construction of the Grand Renaissance Dam shall have been completed;

3. Carry out such other related activities which it finds necessary for the continuous collection of the public support and referred to it by the Council.

12. Powers and Duties of the President

The president of the council shall, pursuant to this regulation, have the following specific powers and duties:

1. Supervise over the proper implementation of the powers and duties vested in the council pursuant to Art. 8 of this regulation hereof;

2. Call for and preside over the meetings of both the council and the executive committee;

- 3. የምክር ቤቱን ውሳኔዎች አፈፃፀም በቅርብ ይከታተላል፤
- 4. በታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ዙሪያ የክልሉን ህዝብ ንቅናቄ ሥራዎች ለማስፋትና ዘላቂነታቸውን ለማረጋገጥ የሚያስፈልጉትን ሌሎች ተዛማጅ ተግባራት ያከናውናል፡፡

13 የምክር ቤቱ ፀሐፊ ሥልጣንና ተግባር

የምክር ቤቱ ፀሐፊ በዚህ ደንብ መሠረት የሚከተሉት ዝርዝር ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፡-

- 1. ምክር ቤቱንና የሥራ አስፈፃሚ ኮሚቴውን በፀሐፊነት ያገለግላል፤ የመወያያዎችንና ደብዳቤዎችን ከፕሬዚደንቱ ጋር በመመካከር ያዘጋጃል፤ፕሬዚደንቱን በቅርብ ያግዛል፤
- 2. የምክር ቤቱና የሥራ አስፈፃሚ ኮሚቴው ውሳኔዎች በሥራ ላይ መዋላቸውን ያረጋግጣል፤
- 3. በዚህ ደንብ አንቀጽ 7 ንዑስ አንቀጽ (3) መሠረት የጽህፈት ቤቱን ሥራዎች በበላይነት ይመራል፤ይቆጣጠራል፤
- 4. የጽ/ቤቱን ቋሚና ጊዜያዊ ሠራተኞች ይቀጥራል፤ያስተዳድራል፤ ያሠናብታል፤

- 3. Closely follow-up the implementation of those decisions of the council;
- 4. Carry out such other related duties that may be required to widen the public mobilization activities of the Regional community and thereby ensure their sustainability around the construction of the Grand Ethiopian Renaissance Dam.

13.Powers and Duties of the Secretary of the Council

The secretary of the council shall, pursuant to this regulation, have the following specific powers and duties:

- 1. Serve both the council and the executive committee in the capacity of a secretary, prepare their discussion agenda in consultation with the president and closely assist the latter thereof;
- 2. Ensure the implementation of the decisions of both the council and the executive committee;
- 3. Direct and supervise over the activities of the office in accordance with Art. 7 Sub Art. /3/ of this regulation hereof;
- 4. Employ, administer and dismiss permanent and temporary employees of the office;

5. የጽ/ቤቱን የሥራ ንግግራምና የማስፈፀሚያ በጀት ረቂቅ አዘጋጅቶ በኅጋዊደንቱ አማካኝነት ለምክር ቤቱና ለሚመለከተው የመንግስት አካል እንዲቀርብ ያደርጋል፤

6. ለጽ/ቤቱ በተፈቀደው የሥራ ንግግራም መሠረት ገንዘብ ወጭ ያደርጋል፤

7. ከምክር ቤቱ ኅጋዊደንት በመለስ ከ3ኛ ወገኖች ጋር በሚኖሩት ግንኙነቶች ረገድ ጽ/ቤቱን ይወክላል፤

8. በኅጋዊደንቱ የሚሰጡትን ሌሎች ተግባራት ያከናውናል፡፡

14 ስለምክር ቤቱ የሥራ ዘመን፣ የስብሰባ ጊዜና የውሳኔ አሰጣጥ ሥነ-ሥርዓት

1. የምክር ቤቱ የሥራ ዘመን ታላቁን የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ሠርቶ ለማጠናቀቅ የሚወስደው ጊዜ ይሆናል።

2. ምክር ቤቱ መደበኛ ስብሰባውን በ3 ወር አንድ ጊዜ የሚያካሂድ ሲሆን እንደአስፈላጊነቱ ከዚህ ባነሰ ጊዜ አስቸኳይ ስብሰባዎችን ሊያደርግ ይችላል።

3. ከምክር ቤቱ አባላት መካከል 2/3ኛው የሚሆኑት በስብሰባው ላይ ሲገኙ መልዕክተ-ጉባኤ ይሆናል።

5. Prepare the draft working program and executionery budget proposal of the office as well as cause same to be submitted to the council and to the concerned governmental body through the president;

6. Disburse money in accordance with the authorized work program of the office;

7. Represent the office as regards those transactions it carries out with third parties, below the president of the council;

8. Discharge other functions to be assigned to him by the president.

14 Term of Office, Meeting Time and Decision- Making Procedures of the Council

1. The term of office of the council shall be the period in which the construction of the Grand Ethiopian Renaissance Dam takes to be accomplished.

2. The council shall convene its regular meeting once in three months. It may, however, hold an extra ordinary meeting in times less than what has been prescribed hereof, as deemed necessary.

3. There shall be a quorum where two third of its members are present at a meeting.

- 4. በስብሰባው ላይ ከተገኙት አባላት መካከል 50 ወይም ከዚያ በላይ በሚሆኑት ድምፅ የተደገፈ ማናቸውም ጉዳይ የምክር ቤቱ ውሳኔ ሆኖ ያልፋል። ሆኖም ድምፁ እኩል ለኩል የተከፈለ እንደሆነ ስብሰባው ያለበት ወገን የምክር ቤቱ ውሳኔ ተደርጎ ይወሰዳል።
- 5. በድምፅ የተለየ ወገን ቢኖር አነስተኛ አስተያየቱ በምክር ቤቱ የቃለ-ጉባኤ ወንጀል ላይ ተመዝግቦ ይያዝላል።
- 6. በዚህ አንቀጽ ከንዑስ አንቀጽ 1—5 የሰፈሩት ድንጋጌዎች እንደተጠበቁ ሆነው ምክር ቤቱ የራሱን ዝርዝር ውስጣዊ የሥራ ማከናወኛና የውሳኔ አሰጣጥ ሥነ-ሥርዓት መመሪያ ሊያወጣ ይችላል።

15 ስለሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴው የስብሰባ ጊዜና የውሳኔ አሰጣጥ ሥነ-ሥርዓት

- 1. የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴው መደበኛ ስብሰባ በየወሩ ይካሄዳል። ሆኖም እንደ ሥራው ስፋትና ውስብስብነት እየታየ ከዚህ ባነሰ ጊዜ አስቸኳይ የኮሚቴው ስብሰባዎች ሊጠሩ ይችላሉ።
- 2. በዚህ ደንብ አንቀጽ 14 ከንዑስ አንቀጽ 3—5 ምክር ቤቱን በሚመለከት የሠፈሩት ድንጋጌዎች ለሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴውም በተመሳሳይ ተፈጻሚነት ይኖራቸዋል።

- 4. All matters having the support of 50 or above of those members present at the meeting shall pass to be the decision of the council. In case of a tie, however, the motion supported by the chairperson shall be taken to be the decision of the council.
- 5. The opinion of the dissenting minority shall, if any, be recorded and maintained in the minute of the council.
- 6. Without prejudice to the provisions of Sub- Arts. 1-5 of this Article hereof, the council may issue its own specific internal working and decision-making procedural directive thereof.

15 Meeting Time and Decision- Making Procedure of the Executive Committee

- 1. The regular meeting of the executive committee shall be carried out monthly; provided, however, that an extra ordinary meeting may be called for in times less than what has been prescribed hereof, depending on the extent and complexity of the work.
- 2. The provisions of Art. 14 sub-Arts. 3-5 of this regulation hereof, as regards the council, shall, mutatis mutandis, apply to the executive committee thereof.

16 ስለሠራተኛ ማስተዳደሪያ ህግ

የምክር ቤቱ ጽ/ቤት ሠራተኞች ቅጥርና አስተዳደር በክልሉ ሲ.ቪ.ል ሠርቪስ ህጎች ፣ ደንቦችና መመሪያዎች መሠረት የሚመራ ይሆናል።

17 ስለበጀት

ለምክር ቤቱ ጽ/ቤት የሚያስፈልገው ጥቅል በጀት በክልሉ መንግስት ይመደባል።

18 ስለሂሳብ መዛግብት

1. የምክር ቤቱ ጽሕፈት ቤት የተሟሉና ትክክለኛ የሆኑ የሂሳብ መዛግብት ይይዛል።
2. የጽሕፈት ቤቱ የሂሳብ መዛግብትና ገንዘብም ሆነ ንብረት ነክ ሰነዶች በክልሉ ዋና ኦዲተር መስሪያ ቤት ወይም እርሱ በሚሰይማቸው ኦዲተሮች በየጊዜው ይመረመራሉ።

19 ተፈጻሚነት ስለማይኖራቸው ህጎች

ይህንን ደንብ የሚቃረን ማናቸውም ሌላ ደንብ፣ መመሪያ ወይም የተለመደ አሠራር በዚህ ደንብ ውስጥ በተሸፈኑት ጉዳዮች ላይ ተፈጻሚነት አይኖረውም።

16 Personnel Administration Law

The employment and administration of the staff belonging to the office of the council shall be governed in accordance with the Regional Civil Service Laws, Regulations and Directives.

17 Budget

The block budget required for the office of the council shall be allocated by the Regional Government.

18 Books of Account

1. The office of the council shall maintain complete and accurate books of account.
2. The books of account and financial as well as property-related documents of the office shall be audited by the office of the Auditor General of the Regional State or those auditors designated by same, on periodic basis.

19 Inapplicable Laws

No other regulation, directive or customary practice inconsistent with this regulation shall be applicable with respect to matters provided for therein.

20 መመሪያ የማውጣት ሥልጣን

የምክር ቤቱ ሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ይህን ደንብ በሚገባ ለማስፈፀም የሚያስፈልጉትን ዝርዝር መመሪያዎች ሊያወጣ ይችላል።

21 ደንቡ የሚፀናበት ጊዜ

ይህ ደንብ በክልሉ መስተዳድር ምክር ቤት ተመርምሮ ከፀደቀበት ከግንቦት 4 ቀን 2003 ዓ.ም ጀምሮ የፀና ይሆናል።

ባህር ዳር
ግንቦት 4 ቀን 2003 ዓ.ም
አያሌው ጎበዜ
የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት
ርዕሰ መስተዳድር

20 Power to Issue Directives

The Executive committee of the council may issue specific directives necessary for the proper implementation of this regulation.

21 Effective Date

This regulation shall come into force as of May12, 2011, on which date it has been examined and approved by the Council of the Regional Government.

Done at Bahir Dar
This 12th day of May 2011
Ayalew Gobeze
Head of Government of the
Amhara National Regional State